



Waggaa 5^{ffaa} Lak. 5
 ኛኛ ዓመት ቁጥር 5
 5th year No. 5

Finfinnee, Waxabajjii 30/1989
 ፊንፊን ቤት ጋን ፲፱፻፹፱
 Finfine, July 7/1997

MAGALATA OROMIYAA

መ ገ ለ ተ ኦ ሮ ሚ ያ

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo 4.75 የገዳ ዋጋ ” Unit Price. ”	Too'annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ	Lakk. S. Poostaa 101769 የፖ.ሣ.ቁጥር ” P.O.Box ”
--	---	--

QABEENTAA Labsii Lakk. 14/1989 Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Waajjira Populeeshinii Hundeessuuf bahe Fuula 1	ማውጫ አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፱ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ጽ/ቤትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ገጽ 1	CONTENT Proclamation No. 14/1997 A Proclamation to provide for the Establishment of the Oromia Population Office Page 1
--	---	--

<p>Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Waajjira Populeeshinii Hundeessuuf ba'e</p> <p>Madaalli guddina baay'ina ummataa, missoma qabeenya uumamaa fi humna nama itti fayyadamuu wal-simsiisuudhaan yeroo dheeraa keessatti jireenyaa fi nagummaa ummataa fooyyeessuuf, sadarkaa Fedeeraala Itoophiyaatti Imaammadni Poppuleeshinii waan ba'eef,</p> <p>Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Imaammadni poppuleeshinii kun akka gaariitti hojii irra ooluun isaa sochii misooma naannichaaf godhamu saffisiisuuf bu'aa guddaa kan qabu ta'uun waan itti amanameef,</p> <p>Hojiilee poppuleeshinii dhaabiilee mootummaa fi kan mootummaa hin taaneen faffaca'ee raawatamaa ture haala kaayyoo fi tarsii moo Imaammata poppuleeshinii kanaan walfudhatutti qindeessuudhaan imaammatachi akka hojiitti jijjiiramu gochuu dirqama ofii godhatee kan sossoo'u fi aangoo kan qabu mana hojii of danda'e dhaabuun waan barbaachiseef,</p>	<p>አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፱</p> <p>የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ጽ/ቤትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ</p> <p>የሕዝብ ዕድገትን ከአገሪቱ የተፈጥሮ ሀብትና የሰው ኃይል አጠቃቀም ጋር ለማጣጠም፣ የሕዝቡን የኑሮ ደረጃና አጠቃላይ ደህንነትን ለማሻሻል እንዲረዳ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት ብሔራዊ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ የወጣ በመሆኑ፤</p> <p>በኦሮሚያ ክልል የሥነ ሕዝብ ፖሊሲውን በሚገባ ሥራ ላይ ማዋል ክልሉን ለማልማት በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው በመታመኑ፤</p> <p>በክልሉ ውስጥ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባለሆኑ ድርጅቶች አማካይነት ሳይቀናጅ በዘፈቀደ ሲካሄድ፣ የነበረውን የሥነ ሕዝብ ሥራዎች በሥነ ሕዝብ ፖሊሲው ዓላማና ስልት መሠረት በማቀናጀትና በማስተባበር ፖሊሲውን በሚገባ ለማስፈጸም ሥልጣን የተሰጠው ራሱን የቻለ የመንግሥት መ/ቤት ማቋቋም በማስፈለግ፤</p>	<p>Proclamation No.14/1997</p> <p>A Proclamation to Provide For the Establishment of the Oromia Population Office</p> <p>Whereas; the National Population Policy has been adopted to harmonize population growth and capacity of the country for the development and rational utilization of natural resources to the end that the level of welfare of the population be maximized over time,</p> <p>Whereas; the implementation of the National Population Policy in the Oromia Region has great contributed to the regional development effort;</p> <p>Whereas; it has been deemed essential to establish an autonomous government organ to co-ordinate population programmes in the Region carried out by governmental and non-governmental organizations in such a way that the policy strategies be properly adopted and policy objectives are effectively met;</p>
--	--	--

Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keewwata 49(3) (a) irratti hundaa'uudhaan kan armaan gadii labsameera.

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፱(፫) (ሀ) መሠረት ከዚህ የሚከተለው ታውጇል።

Now, therefore, in accordance with Article 49 (3) (a) of the Constitution of the Oromia Regional State, it is hereby proclaimed as follows:

1. Mata duree Gabaabaa
Labsiin kun "Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Waajjira Poppuleeshinii hundeesuuf ba'e lakkoofsa 14/1989" jedhamee waamamuu ni danda'a.

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ "የኦሮሚያ የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ጽ/ቤትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፱" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title
This Proclamation may be cited as the "Oromia Office of Population Establishment Proclamation No.14/1997."

2. Hiikkaa
Akkaataan jechi itti hojii irra oolu hiikkaaa biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee Labsii kana keessatti:-

፪. ትርጓሜ
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ:-

2. Definitions
Unless the context requires otherwise, in this Proclamation:

1. "Caffee" jechuun Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

፫. "ምክር ቤት" ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት ነው።

1. "Council" means the Council of the Oromia Regional State.

2. "Koree Hojii Raawwachiiftuu" jechuun Koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

፬. "ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ" ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማለት ነው።

2. "Executive Committee" means the Executive Committee of the Oromia Regional State.

3. "Dhaaba" jechuun qaama seerummaa qabu kan mootummaa ykn mootummaa hin taane dha.

፭. "ድርጅት" ማለት ሕጋዊ ሰውነት የተሰጠው መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ ያልሆነ ተቋም ማለት ነው።

3. "Organization" means any government or non-governmental organization established by law.

4. "Mootummaa" jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

፮. "መንግሥት" ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ነው።

4. "State" means the Oromia Regional State.

5. "Naannoo" jechuun Naannoo Oromiyaati.

፯. "ክልል" ማለት የኦሮሚያ ክልል ነው።

5. "Region" means the Oromia Region.

6. "Nama" jechuun nama uumamaa ykn dhaaba jechuu dha.

፰. "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም ድርጅት ማለት ነው።

6. "Person" means a natural person or an organization.

3. Hundeeffama
1. Waajjirri Poppuleeshinii Oromiyaa (kanaan booda waajjira jedhamee kan waamamu) mataa isaa danda'ee mana hojii mootummaa ta'ee labsii kanaan hundaa'eera.

፩. ስለመቋቋም

፩. የኦሮሚያ ሥነ ሕዝብ ጉዳይ ጽ/ቤት (ከዚህ በኋላ "ጽ/ቤት" እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለ የመንግሥት አስፈጻሚ መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

3. Establishment

1) The Oromia Population Office (hereafter referred to as the "Office") is hereby established as an autonomous Regional Government organ.

2. Itti waamamni waajjirichaa Koree Hojii Raawwachiistuutiif ta'a.

፪. ጽ/ቤቱ ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።

2) The Office shall be accountable to the Executive Committee.

4. Kaayyoo Waajjirichaa
Galli Waajjirichaa haala demograafii Naannawwichaa jijjiiruudhaan jiruu ummatachaa dagaagsuu ta'ee, kaayyoowan armaan gadii ni qabaata:

፬. የጽ/ቤቱ ዓላማዎች

የጽ/ቤቱ ግብ የክልሉን ነጂ የሥነ-ሕዝብ ባሕሪያት በመለወጥ የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ እንዲሻሻል ማድረግ ሆኖ፣ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ዓላማዎች ይኖሩታል።

4. Objectives of the Office

The goal of the Office is to change the adverse features of the demography of the Region so as to elevate the welfare of the people. The Office shall, in particular, have the following objectives:

a) Guddina baay'ina ummataa misooma dinagdee fi guddina jireenya haawasummaa Naannawwichaa wajjin walsimsiisuu,

ሀ) የክልሉ የሕዝብ ዕድገት ከኢኮኖሚው ልማትና ከማህበራዊ ኑሮ ዕድገት ጋር እንዲጣጣም የማድረግ፤

(a) to harmonize the rate of population growth of the Region with the economic and social development;

b) Tamsa'ina ummataa qabeenya uumama Naannichaa wajjin haala ittiin walgitu uumuu,

ለ) የሕዝብ ሥርዓት ከክልሉ ዓውደተፈጥሮ ጋር የሚመጣጠንበትን ዘዴ የመቀየስ፤

(b) to harmonize the pattern of population distribution with the carrying capacity of the environment;

- c) Bu'aa isaa wayyeessuu fi rakkina isaa salphisuudhaan faayidaa godaansa ummataa irraa argamu guddisuu,
- d) Ragaalee poppuleeshinii funaanuu fi qindeesuudhaan qaama itti fayyadamaniif raabsuu, fi
- e) Caasaa ummataa foyyeessuuf, misooma dinagdee, kunuunsa qabeenya uumamaa, jireenya hawaasummaa fi hirmaannaa dubartoota Naannichaa guddisuuf qaama dhimmi ilaaluun tattaaffii godhamu gargaaruu.

5. Gurmaawina

1 Waajjirichi qaamoota armaan gadii ni qabaata:

- a) Mana Maree Poppuleeshinii Naannichaa,
- b) Waajjira,
- c) Koree Poppuleeshinii Godinaa fi
- d) Koree Poppuleeshinii Aanaa.

2. Waajjirichi Koree Hojii Raawwachiistuun kan muudamu hogganaa tokkoo fi hojjetoota barbaachisaa ta'an ni qabaata.

6. Itti waamaminsaa fi Miseensota Mana Maree Poppuleeshinii Naannoo

1. Itti waamamni Mana Mareechaa Koree Hojii Raawwachiistuuf ta'a.

2. Manni Mareedhaa miseensota armaan gadii ni qabaata:

- a) Preezidaantii Mootummaa NaannooDura taa'aa.
- b) Itti Gaafatamaa Damee Hawaasummaa Mootummaa Naannoo. Itti Aanaa Dura Taa'aa
- c) hogganaa Biiroo karoora fi Misooma Dinagdee Miseensa
- d) " " Eegumsa Fayyaa " "
- e) " " Barnootaa "
- f) " " Aadaa fi Beeksiisaa " "
- g) " " Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa " "
- h) " " Qonnaa " "
- i) " " Bishan, Al-budaa, fi Inarjii " "
- j) " " Hojii fi Misooma Magaalaa " "
- k) " " Invastimantii Oromiyaa " "

ሐ) በሕብረተሰቡ ፍልሰት ምክንያት የሚከሰተውን ችግር የመቀነስና ከፍልሰቱ የሚገኘውን ጥቅም የማሳደግ፤

መ) የሥነ ሕዝብ መረጃዎችን አሰባስቦና አቀናጅቶ ለተጠቃሚው አካል የማስረጨት፤

ሠ) የክልሉን የሕዝብ አደረጃጀት ለማሻሻል፣ የኢኮኖሚ ልማትን፣ የተፈጥሮ ሐብት ክብካቤን፣ የማህበራዊ ኑሮንና የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የመሳተፍና የመደገፍ።

፩. አደረጃጀት

፩. ጽ/ቤቱ ከዚህ በታች የተመለከቱት አካላት ይኖሩታል፡

ሀ) የክልሉ የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ምክር ቤት፡

ለ) ጽ/ቤት፡

መ) የወረዳ የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ።

፪. ጽ/ቤቱ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሾም ኃላፊና ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታል።

፪. ተጠሪነትና የክልል የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ምክር ቤት አባሎች

፩. የክልሉ የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ም/ቤት ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ይሆናል።

፪. የክልል ሥነ ሕዝብ ጉዳይ ም/ቤት የሚከተሉት አባሎች ይኖሩታል፡

ሀ) የክልሉ መንግሥት ፕሬዚዳንት ሊ/መንበር

ለ) የክልሉ መንግሥት ማሕበራዊ ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ ም/ሊቀመንበር

ሐ) የፕላንና የኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አባል

መ) የጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ .. "

ሠ) የትምህርት ቢሮ ኃላፊ..... "

ረ) የባህልና የማስታወቂያ ቢሮ ኃላፊ..... "

ሰ) የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ..... "

ሸ) የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ "

ቀ) የውኃ፣ የማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ..... "

በ) የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ..... "

ተ) የኢንቨስትመንት ጽ/ቤት ኃላፊ..... "

c) To reduce the adverse impacts of migration and facilitate positive ones so as to maximize its advantage;

(d) to collect and process population information and disseminate results to users,

(e) to participate in and support the development programmes of the Region in order to improve the economic well-being, protect the environment, promote social welfare and raise the status of women.

5. Organization of the Office

1. The Office shall have:

- (a) Regional population council,
- (b) Office,
- (c) Zonal population committee, and
- (d) Woreda population committee.

2. The Office shall have the Head of the office appointed by the Executive Committee and the necessary staff.

6. Accountability and Members of the Regional Population Council

1) The Regional Population Council shall be accountable to the Executive Committee.

2) The Regional Population Council shall have the following members:

- (a) President of the Regional State Chairman
- (b) Head of Social Sector of the Region Chairman
- (c) Head of Planning and Economic Development Bureau Member
- (d) Head of Health Bureau
- (e) Head of Education Bureau
- (f) Head of Culture and Information Bureau
- (g) Head of Labour and Social Affairs Bureau.....
- (h) Head of Agricultural Development Bureau
- (i) Head of Water resources, Mines and Energy Bureau
- (j) Head of public works and urban Development Bureau...
- (k) Head of Investment Office

- l) " " Indusitrii, Dal-dalaafi Tuurizmii..... "
- m) " " Dhimma Dubartootaa..... "
- n) " " Dura taa'ota Godinootaa ykn itti gaafatamaa damee hawaasummaa..... "
- o) " " hogganaa Waajjirichaa Miseensaa fi Barressaa.

7. Aangoo fi Hojii Mana Marichaa
Manni marichaa aangoo fi hojii kanaa gadii ni qabaata:

- a) Imaammata mootummaan baase irratti hundaa'ee imaammataa fi qajeelfama barbaachisaa ta'an baasuu;
- b) Karoorra baasuu, hojii irra akka oolus haala mijjeessuu, gahee dhaabbilee adda addaa murteessuu fi hiruu, karoorri bahe hojii irra oolaa jiraachuu isaa to'achuu fi gamaaggamuu,
- c) Koreewwan poppuleeshinii godinaatiif ol'aantum-maadhaan qajeelcha kennuu fi to'achuu;
- d) Gabaasa Koree Hojii Raawwachiiftuuf dhiyees-suu.

8. Aangoo fi Hojii Waajjirichaa
Waajjirichi aangoo fi hojii kanaan gadii ni qabaata:

- a) Mootummaa Naannoo Oromiyaatti sagantaa poppuleeshinii ilaalu hojiitti jijjiruu fi qajeelchuu, sochii dhaabbilee naannoo dhimmi ilaaluu walitti qindeessuu, karoora fi raawwatama hojii poppuleeshinii hor-dofuufi gamaaggamuu,
- b) Poppuleeshinii naannawichaa ilaalchisee yaada imaammataa dhiheessuu fi qorannoo deemograafii gaggeessuu,
- c) Imaammata poppuleeshinii hojii irra oolchuudhaaf akka barbaachisaa ta'eetti humna hojii adda addaa fi koree teekniikaa dhaabuu,
- d) Ragaalee poppuleeshinii funaanuu, warra hojii kana irratti bobba'es gargaaruu, bu'aa argamanis barrees-suudhaan warra itti gargaaramaniif raabsuu, sirna ragaalee walgeeddaruu sirrii ta'e uumuu;

- ቸ) የኢንዱስትሪ፣ የጥገናና የቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ
- ሻ) የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ.....
- ነ) የዞን አስተዳደር ሊቀመንበሮች ወይም የዞን ማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊዎች.....
- ፕ) የጽ/ቤቱ ኃላፊ አባልና ጸሐፊ

፯. የክልሉ የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባሮች

የክልሉ የሥነ ሕዝብ ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡

- ሀ) መንግሥት ባወጣው ፖሊሲ ላይ በመመሥረት አስፈላጊውን የክልሉን ፖሊሲና መመሪያዎች የማውጣት፤
- ለ) ዕቅድ የማውጣት እና ሥራ ላይ እንዲውል የማመቻቸት፤ የተለያዩ ድርጅቶችን የሥራ ድርሻ የመወሰንና የማከፋፈል፤ የዕቅዱን ተግባራዊነት የመከታተልና የመገምገም፤
- ሐ) የዞን የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴዎችን በበላይነት የመምራት፤
- መ) ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት የማቅረብ።

፰. የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባሮች

ጽ/ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡

- ሀ) በክልሉ የሥነ ሕዝብ ፕሮግራምን ተግባራዊ የማድረግና የመምራት፤ የተለያዩ ድርጅቶችን እንቅስቃሴዎች የማስተባበር፤ የሥነ ሕዝብን መርሐግብር ተግባራዊነት የመከታተልና የመገምገም፤
- ለ) የክልሉን ሥነ ሕዝብ በሚመለከት የፖሊሲ ሐሳብ የማቅረብና የዲሞክራሲ ጥናት የማካሄድ፤
- ሐ) የሥነ ሕዝብን ፖሊሲ በሥራ ላይ ለማዋል እንደአስፈላጊነቱ ግብረ ኃይልና የቴክኒክ ኮሚቴ የማቋቋም፤
- መ) የሥነ ሕዝብ መረጃዎችን የመሰብሰብና በዚህ ሥራ ላይ የተሰማሩትን የመደገፍ፤ ከመረጃው የሚገኘውን ውጤት ለተጠቃሚዎች የማስተላለፍ፤ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት ትክክለኛነትን የማረጋገጥ።

- (l) Head of Industry, Trade and Tourism Bureau..... "
- (m) Head of Women's Affairs Sector "
- (n) Chairmen of the zones or social sector heads..... "
- (o) Head of the Office member and secretary.

7. Powers and Duties of the Regional Population Council

The Regional Population Council shall have the following powers and duties.

- (a) to adopt a Regional Population Policy and issue directives on the basis of the National Population Policy;
- (b) to formulate a plan and create conducive atmosphere for its proper implementation; to determine the duties and responsibilities of implementing institutions, to follow-up and evaluate the implementation of the plan;
- (c) to guide the zonal population committees,
- (d) to make periodic reports to the Executive Committee.

8. Powers and Duties of the Office

The Office shall have the following powers and duties:

- (a) to implement and direct the execution of the Population Policy, co-ordinate activities of implementing institutions; follow-up and evaluate the implementation of the population program;
- (b) to initiate policy ideas and conduct demographic researches;
- (c) to establish different taskforces and technical committees as required for the implementation of the Population Policy;
- (d) to collect population data and support those who have been involved in the duty; disseminate the result of the data to users; ensure the system of proper information exchange;

- 11. Hojjiin waldaa aadaa uum-mataa akka ta'utti barumsa wal-irraa hincinne ni kenna; ni babal'isa;
- 12. Herrega waldaa hojii gam-taa waggaatti yeroo tokko oodiitii ni godha;
- 13. Namoonni maallaqaa fi qabeenya biraa waldaa hojii gamtaa qonnaan bultootaa hir'isan ykn seeraan ala aangoo isaaniitiin fayya-daman akka gaafataman qaama dhimmi ilaalutti ni dhiyeessa; dhimmma isaanis ni hordofa;
- 14. Naannoo irraa kan mad-danii fi waldaa aadaa kan ta'an kan akka daboo(jigii,) fi k.k.f. haala waldaa hojii gamtaa ammayyaatti gud-dachuu akkaataa itti dan-da'an qu'annoonii fi qoran-noon akka adeemsifaman ni godha;
- 15. Waldoota hojii gamtaa ilaal-chisee qaama dhimmi ilaalu wajjin qunnamtii ni godha;
- 16. Karooraa fi baajata Biirichaa ni qopheessa; yoo eeyyamame hojii irra ni ool-cha;
- 17. Gabaasa raawwatama hojii Koree Hojii Raawwachiiftuu fi Pireezidaantii Mootum-maa Naannoo Oromiyaatiif ni dhiyeessa;
- 18. Hojiilee biraa kan ken-namuuf ni raawwata.

7. Gurmaawina

- 1. Biirichi
 - a) Hogganaa fi
 - b) Hojjatoota hojiif bar-baachisaa ta'an ni qabaata
- 2. Hogganaan Biirichaa kan muudamu Koree Hojii Raawwachiiftuun ta'a.

8. Aangoo fi Hojii Hogganaa Biirichaa

- Hogganaan Biirichaa it-tiwaamamni isaa Koree Hojii Raawwachiiftuu fi pireezidaantiif ta'ee, aangoo fi hojii Biirichaatti dabalatee, aangoo fi hojii armaan gaditti ibsaman ni qabaata:
 - 1. Seeraa fi qajeelfama Mootum-maan baasu bu'ura godhuudhaan hojii raawwa-chiisaa olaanaa Birichaa ta'ee ni hojjata;
 - 2. Aangoofi hojiiin keewwata xiqqaa(1) jalatti waliigalaan ibsame akkuma eegametti ta'ee:
 - a) Imammataa fi qajeelfama Biirichaa irratti hundaa'ee hojii gamtaa Naannichaa ni qajeelcha; ni qindeessa; ni raawwachiisa;
 - b) Seera hojjatoota Mootum-maatiin hojjatoota ni qaxara; ni bulcha; ni gaggeessa;
 - c) Karooraa hojii fi baajata qopheessee Mootummaaf ni dhiyeessa; yammu eeyyama-mus hojii irra ni oolcha;

፲፩. የማህበራት ሥራ የሕብረተሰቡ ባህላ እንዲሆን የማያቋርጥ ትምህርት የመስጠት፣ የማስፋፋት፤

፲፪. የሕብረት ሥራ ማህበራትን ሂሳብ በዓመት አንድ ጊዜ የመመርመር፤

፲፫. የገበሬዎች የሕብረት ሥራ ማህበራት ገንዘብና ሌላ ንብረት ያጉደሉትን ወይም ከሕግ ውጪ ስልጣናቸውን መከታተል የተጠቀሙት እንዲጠየቁ ለሚመለከተው አካል የማቅረብ፣ የመከታተል፤

፲፬. ክልል በቀልና ባህላዊ ማህበራት የሆኑት እንደ ደቦ (ጅጊ) እና የመሳሰሉት ወደ ዘመናዊ የሕብረት ሥራ ማህበራት የሚያደጉበት ጥናትና ምርምር እንዲካሄድ የማድረግ፤

፲፭. የሕብረት ሥራ ማህበራትን በሚመለከት አግባብ ካለው አካል ጋር ግንኙነት የማድረግ፤

፲፮. የቢሮውን ዕቅድና ባጀት የማዘጋጀት፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ የማዋል፤

፲፯. የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ለክልሉ መንግሥት ፕሬዚዳንት የማቅረብ፤

፲፰. የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች የማከናወን።

፩. አደረጃጀት

፩. ቢሮው፤

ሀ) ኃላፊና

ለ) ለሥራው የሚያስፈልጉ ሠራተኞች ይኖሩታል።

፪. የቢሮው ኃላፊ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሾማል።

፪. የቢሮ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባሮች

የቢሮ ኃላፊ ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ለፕሬዚዳንቱ ሆኖ ለቢሮው ከተሰጡት ሥልጣንና ተግባሮች በተጨማሪ ከዚህ በታች የተጠቀሱት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤

፩. መንግሥት ያወጣውን ሕግና መመሪያ መሠረት በማድረግ የቢሮው የበላይ አስፈጻሚ ሆኖ ይሠራል።

፪. በንዑስ አንቀጽ (፩) ሥር የተጠቀሰው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፤

ሀ) የቢሮውን ፖሊሲና መመሪያ መሠረት በማድረግ የክልሉን የሕብረት ሥራ የመምራት፣ የማስተባበር፣ የማስፈጸም፤

ለ) በመንግሥት ሠራተኞች ሕግ መሠረት ሠራተኞችን የመቅጠር፣ የማስተዳደር፣ የማሰናበት፤

ሐ) የሥራ ዕቅድና ባጀት አዘጋጅቶ ለመንግሥት የማቅረብ፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ የማዋል፤

- 11. to provide and promote continuous cooperative education;
- 12. to audit once a year the accounts of a cooperative;
- 13. to follow up and bring the case of those who embezzled or misappropriated the money and/or assets of cooperatives to a court of law;
- 14. to encourage that study and research be conducted in order to establish how Regional based traditional forms of cooperations like *Debo (Jigi)* and others can be promoted to modern cooperatives;
- 15. to make working relations with other concerned organs regarding the promotion of cooperatives;
- 16. to prepare plan and budget of the Bureau; upon approval, implement same;
- 17. to submit periodic reports to the Executive Committee and President of the Regional State;
- 18. to perform other functions as may be assigned to it.

7. Organization of the Bureau

1) The Bureau shall have:

- (a) The Bureau Head and
- (b) The necessary staff to carry out different responsibilities.

2) The Bureau head shall be appointed by the Executive Committee.

8. The Powers and Duties of the Bureau Head

The Bureau Head shall be accountable to the Executive Committee and the President and shall, in addition to the powers and duties given to the Bureau, have the following powers and duties:

1) Based on the laws and directives of the Government, he shall work as the chief executive of the Bureau.

2) Without limiting the generality mentioned in sub-article (1) of this Article, the Bureau Head shall:

(a) guide, coordinate and promote activities of cooperatives based on the policy and directives;

(b) employ, administer and dismiss the employees of the Bureau in accordance with the public service laws;

(c) prepare and submit to the Government work plan and budget; upon approval, implement same

- d) Baajataa fi sagantaa hojii Biirichaaf eeyyamameen baasii maallaqaa ni raawwata;
- e) Hojii gamtaa ilaalchisee leenjii barbaachisaa ta'e ni kenna;
- f) Raawwannaa hojii Biirichaa ilaalchisee yeroo yerootti gabaasa qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiheessa;
- g) Waliigaltee maqaa Biirichaatiin qophaa'an irratti Koree Hojii Raawwachiiftuu fi Biiro Dhimma Seeraa wajjin duraan dursee mariyatee ni mallatteessa;
- h) Seerarratti hundaa'uudhaan maqaa Biirichaatiin herrega baankii ni bana; ni sochoosa;
- i) Aangoo fi hojii labsii kanaan kennamaniif barbaachisaa ta'ee kan argamuu yoo ta'e hojjatootaaf tamsaasuu ni danda'a;
- j) Hojii biraa kan kennamuuf ni raawwata.

9. *Waa'ee Baajataa*
Maddawwan galii Biirichaa kan kanatti aanan ni ta'u.

- a) Baajata Mootummaan ramadu,
- b) Gargaarsaa fi kenna argamuu fi
- c) Madda biraa irraa.

10. *Galme'e fi Herrega Biirichaa*

1. Biirichi galmeewwan herregaa guutuu fi sirrii ta'e ni qabaata.
2. Galmeewwan herrega Biirichaa yoo xiqqaate waggaa yeroo tokko Hogganaa mana Hojii Odiitii ol'anaa Oromiyaatiin ykn beektota herregaa inni ramaduun ni qoratama.

11. *Tumaatota Ce'umsaa*

1. Biirichi herrega waldaa hojii gamtaa qonnaan bultootaa kanaan dura hundeeffaman oodiitii gochuuf aangoo ni qabaata.
2. Biirichi Oodiitii herregaa godhuun badiin maallaqaa fi qabeenya waldootaa irratti rawwatamuu isaa yoo itti amane, akka deebi'u yaalii ni godha. Yoo haala kanaan deebi'uu baate, gama Biiroo Dhimma Seeraatiin himatni akka dhihaatu ni dabarsaaf.

12. *Waa'ee Deeggarsaa*
Dhimmoota Labsii kana kees-satti ibsaman hojii irra oolchuuf qaamni dhimmi ilaalu deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuuf dirqama ni qabaata.

13. *Aangoo, Mirgaa fi Dirqama Dabarsuu*

1. Waldaa Gamtaa Qonnaan Bultootaa ilaalchisee hojiin qaama Mootummaa biraatiif keennamee ture Labsii kanaan Biirichatti dabreera.

- መ) ለቢሮ በተፈቀደው ሥራና ዕቅድ መሠረት የገንዘብ ክፍያ የመፈጸም፤
- ሠ) ሕብረት ሥራን በሚመለከት አስፈላጊውን ሥልጠና የመስጠት፤
- ረ) ስለ ሥራው አፈጻጸም በየጊዜው ለሚመለከተው አካል ሪፖርት የማቅረብ፤
- ሰ) ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴንና የፍትሕ ጉዳይ ቢሮን በማማከር በቢሮው ስም ውሎችን የመፈረም፤
- ሸ) በሕግ መሠረት በቢሮው ስም የባንክ ሂሳብ የመክፈት፣ የማንቀሳቀስ፣
- ቀ) አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር ለሠራተኞች የማከፋፈል፤
- በ) የሚሰጠውን ሌላ ሥራ የማከናወን።

፱. ስለባጀት
የቢሮው የገቢ ምንጮች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- ሀ) በመንግሥት የሚመደብ ባጀት፤
- ለ) ከእርዳታና ስጦታ የሚገኝ እና
- ሐ) ከሌላ ምንጭ።

፲. የቢሮው መዝገብና ሂሳብ

- ፩. ቢሮው የተሟላና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዝገብ ይኖረዋል።
- ፪. የቢሮው የሂሳብ መዝገብ በዓመት ቢያንስ አንድ ጊዜ በአሮሚያ ዋና አዲተር ወይም እሱ በሚመድባቸው የሂሳብ ባለሙያዎች ይመረመራል።

፲፩. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

- ፩. ቢሮው ከዚህ ቀደም የተቋቋመ የሕብረት ሥራ ማህበራትን ሂሳብ የመመርመር ሥልጣን ይኖረዋል።
- ፪. ቢሮው በሚያደርገው የሂሳብ ምርመራ በማህበራቱ ገንዘብና ንብረት ላይ ጥፋት መድረሱን ካመነ እንዲመለስ ጥረት ያደርጋል፤ በዚህ መሠረት የማይመለስ ከሆነ በአሮሚያ ፍትሕ ጉዳይ ቢሮ በኩል ክስ እንዲቀርብበት ያስተላልፋል ታል።

፲፪. ስለመተባበር ግዴታ
በዚህ አዋጅ ውስጥ የተጠቀሱ ጉዳዮችን በሥራ ላይ ለማዋል ጉዳዩ የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን ድጋፍ የመስጠት ግዴታ አለበት።

፲፫. ሥልጣን፣ መብትና ግዴታን ስለማስተላለፍ

- ፩. የገበሬዎች የሕብረት ሥራ ማህበራትን በሚመለከት ሌላ የመንግሥት አካል ተሰጥቶ የነበረው ሥራ በዚህ አዋጅ ለቢሮው ተላልፏል።

- (d) authorize payments based on the approved work plan and budget;
- (e) conduct necessary training on promotion of cooperatives;
- (f) submit to the appropriate organs the periodic reports of the Bureau;
- (g) consult the Executive Committee and the Justice Affairs Bureau and sign contracts on behalf of the Bureau;
- (h) open and operate bank accounts in line with laws on behalf of the Bureau;
- (i) delegate part of his powers and duties to the staff where necessary;
- (j) perform other functions as may be assigned to him.

9. *Budget*
The sources of income of the Bureau shall be the following:

- (a) Budget allocated by the Government,
- (b) Assurances and grants and
- (c) Other sources.

10. *Books and Accounts of the Bureau*

- 1) The Bureau shall have a complete and accurate books of accounts.
- 2) The books of accounts and financial documents of the Bureau shall be audited once a year by the Auditor General of Oromia or other auditors authorized by the Auditor General.

11. *Transitory Provisions*

- 1) The Bureau shall have a power to audit the accounts of cooperatives established prior to the issuance of this Proclamation.
- 2) On the basis of the findings of the audit, the Bureau may make an effort to cause to pay back the money embezzled or the property illegally taken. Where the money or property is not reinstated accordingly, it shall forward the case to the Oromia Justice Affairs Bureau for prosecution.

12. *Duty to Cooperate*
Any concerned organ shall have duty to cooperate with the Bureau in the execution of its activities.

13. *Transfer of Power, Right and Duties*
1) All powers concerning Agricultural Cooperative which were given to other government body are hereby transferred to the Bureau.

3. " " " Eegumsa Fayyaa

4. " " " Barnootaa

5. " " " Dhimma Hojjetaa fi Hawassummaa

6. " " " Qonnaa

7. " " " Hojii fi Misooma Magaalaa

8. " " " Industirii, Daldalaa fi Turiizmii

9. " " " Aadaa fi Beeksisaa

10. " " " Bishaan, Albudaa fi Inarjii

11. " " Damee Dhimma Dubartootaa

12. Dura taa'ota Caffee Aanaalee

13. Bakka Bu'aa Waajjirichaa

11. Angoo fi Hojii Koree Poppuleeshinii Godinaa Koreen Poppuleeshinii Godinaa angoo fi hojjiwwan kanaa gadii ni qabaata:

a) Imaammata ba'eefi qajeelfama Mana Maree Poppuleeshinii irraa kennamu irratti hundaa'uudhaan waajjiroonni adda addaa ga'ee isaanii akka fiixaan baasan ni too'ata, ni hordofa,

b) Sagantaan poppuleeshinii akka gaariitti hojii irra akka ooluuf haala mijjeessa.

c) Karooraa fi baajata poppuleeshinii godinichaa qopheessuudhaan Mana Maree Dhimma ummataatti ni dhiyeessa,

d) Karoora hojii poppuleeshinii hojii irra olchuu irratti rakkoolee mul'ataniif furmaata ni kenna, humna isaatii ol yoo ta'e mana maree dhimma umataa naannootiif ni dhiyeessa,

e) Gabaasa yeroo yerootti Mana Maree Poppuleeshinii naannootiif ni dhiyeessa,

f) Hojii biroo Mana Maree poppuleeshinii naannootiin kennamuuf ni raawwata.

12. Miseensota Koree Poppuleeshinii Aanaa Koreen Poppuleeshinii Aanaa miseensota kanaan gadii ni qabaata:

1) Dura taa'aa Caffee Aanaa

2) Itti gaafatamaa Waajjira Barnoota Aanaa

፫. የጤና ጥበቃ መምሪያ ኃላፊ

፬. የትምህርት መምሪያ ኃላፊ

፭. የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ

፮. የግብርና ልማት መምሪያ ኃላፊ

፯. የሥራና የከተማ ልማት መምሪያ ኃላፊ

፰. የኢንዱስትሪ፣ ንግድና ተራገም መምሪያ ኃላፊ

፱. የባሕርና ማስታወቂያ መምሪያ ኃላፊ

፲. የውኃ፣ የማዕድንና ኢነርጅ መምሪያ ኃላፊ

፲፩. የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ

፲፪. የወረዳ ምክር ቤቶች ሊ/መንበሮች

፲፫. የጽ/ቤቱ ተወካይ አባልና ጸሐፊ

፲፬. የዞን ሥነ ሕዝብ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባሮች

የዞን ሥነ ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡

ሀ) ለሥነ ሕዝብ ፖሊሲ አፈጻጸም የክልሉ የሥነ ሕዝብ ምክር ቤት በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ጉዳይ የሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች የሥራ ድርሻቸውን መወጣታቸውን የመቆጣጠር፣ የመከታተል፡

ለ) የሥነ ሕዝብ ፕሮግራም በተገቢው ሁኔታ ሥራ ላይ እንዲውል ሁኔታዎችን የማመቻቸት፡

ሐ) የዞን የሥነ ሕዝብ ዕቅድና በጀት በማዘጋጀት ለክልሉ ሥነ ሕዝብ ጉዳይ ምክር ቤት የማቅረብ፡

መ) የሥነ ሕዝብ ዕቅድን በሥራ ላይ ለማዋል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ለሚያጋጥሙ ችግሮች የመፍትሔ ሐሳብ የመስጠት፣ ከአቅሙ በላይ የሆኑትን ለክልሉ ሥነ ሕዝብ ምክር ቤት የማቅረብ፡

ሠ) ለክልሉ ሥነ ሕዝብ ምክር ቤት በየወቅቱ ሪፖርት የማቅረብ፡

ረ) በክልሉ ሥነ ሕዝብ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች የማከናወን።

፲፭. የወረዳ ሥነ ሕዝብ ኮሚቴ አባሎች

የወረዳ ሥነ ሕዝብ ኮሚቴ የሚከተሉት አባሎች ይኖሩታል፡

፩. የወረዳው ምክር ቤት ሊቀመንበር

፪. የወረዳ ት/ቤቶች ጽ/ቤት ኃላፊ

3. Head of Health Department

4. Head of Education Department

5. Head of Labour and Social Affairs Department

6. Head of Agricultural Development Department

7. Head of Public Works and Urban Development

8. Head of Industry, trade and Tourism Department

9. Head of Culture and Information Department

10. Head of Water Resource, Mines and Energy Department

11. Head of Women's Affairs

12. Charimen of the Woreda council

13. Representative of the Office Secretary and Member

11. Powers and Duties of Zone Population committee

The zonal population committee shall have the following powers and duties:

a) on the basis of the directives issued by the Regional Population Council for the implementation of the policy, to supervise and follow-up performance of population program implementing institutions ;

b) to create a conducive atmosphere for the proper execution of population program;

c) to prepare and submit annual plan and budget to the Regional Population council;

d) to resolve problems encountered in the implementation process of the population plan; report to the Regional population Council problems beyond its power;

e) to submit periodic reports to the Regional population council;

f) to perform other duties as may be assigned to it by the Regional Population council.

12. Woreda population committee members

The woreda population committee shall have the following members:

1. Chairman of the woreda Council

2. Head of the Woreda Education Bureau

- 3) " " " Fayyaa" ... "
- 4) " " " Qonnaa' ... "
- 5) " " " Dhimma Dubartootaa
- 6) Bakka bu'aa Waajjirichaa Miseensaa fi Barreessaa.
- 13. *Angoo fi Hojii Koree Poppuleeshinii Aanaa*
Koreen Poppuleeshinii Aanaa itti waamamni isaa Caffee Aanaatiif ta'eef angoo fi hojii kanaan gadii ni qabaata:

 - a) Imaammataafi qajeelfama Mana Maree Poppuleeshinii Naannootiin ba'e hojii irra ni Oolcha
 - b) Hojii Poppuleeshinii kan gargaaru fedhii irratti kan hundaa'e hirmaannaa ummataa ni qindeessa,
 - c) Sadarkaa aanaatti haala ragaaleen poppuleeshinii itti galmaa'an uumuudhaan akka hojii irra oolan ni godha, hojii irra ooluu isaaniis ni mirkaneessa,
 - d) Sochii hojii poppuleeshinii aanaa keessatti adeemsifaman ni too'ata, ni hordofa,
 - e) gabaasa yeroo yerootti waajjirichaaf ni dhiyeessa,
 - f) Hojii biroo kennamaniif ni raawwata.

14. *Sirna walga'ii Mana Maree fi Koreewwnii*

- 1. Manni mareechaa ykn korichi yoo xinnaate waggaatti yeroo tokko walga'a, haa ta'u malee yammuu barbaachisaa ta'etti walga'ii ariifachiisaa wamuu ni danda'a.
- 2. Miseensonni Mana Maree ykn koreen harki walakkaa ol yoo argaman walga'iin godhamuu ni danda'a.
- 3. Manni mareechaa ykn korichi murtii kan kennu sagalee caalmaatiin ta'a, sagaleen walqixxetti yoo qoodame murtiin dura taa'aan kan deggare ta'a.
- 4. Manni mareechaa ykn korichi dambii sirna walga'ii isaa Baafachuu ni danda'a.

15. *Baajata*
Baajatni waajjirichaa mootummaan ramadama.

16. *Madda Galii Waajjirichaa*
Waajjirichii maddawwan galii armaan gadii qaba:

- a) Baajata mootummaan ramaduuf,

- ፫. የወረዳው የጤና ጽ/ቤት ኃላፊ”
- ፬. የወረዳ የግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ”
- ፭. የወረዳው የሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት ኃላፊ.....”
- ፮. የጽ/ቤቱ ተወካይ አባልና ጸሐፊ

፲፫. የወረዳ ሥነ ሕዝብ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባሮች

የወረዳ ሥነ ሕዝብ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤት ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡

- ሀ) በክልሉ ሥነ ሕዝብ ምክር ቤት የሚወጡትን ፖሊሲዎችና መመሪያዎች በሥራ ላይ የማዋል፤
- ለ) የሥነ ሕዝብ ፖሊሲን ተግባራዊነት የሚረዳ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የሕዝቡን ተሳትፎ የማስተባበር፤
- ሐ) በወረዳ ደረጃ የሥነ ሕዝብ መረጃ የሚመዘገቡበትን ዘዴ የመፍጠር፤ በሥራ ላይ የማዋል፤ በሥራ ላይ መዋሉንም የማረጋገጥ፤
- መ) ሥነ ሕዝብን በሚመለከት በወረዳው የሚደረገውን እንቅስቃሴ የመቆጣጠር፤ የመከታተል፤
- ሠ) በየወቅቱ ለጽ/ቤቱ ሪፖርት የማቅረብ፤
- ረ) ሌሎች የሚሰጡትን ሥራዎች የማከናወን።

፲፬. የክልሉ የሥነ ሕዝብ ምክር ቤትና ኮሚቴዎች የሰብሰባ ሥነ ሥርዓት

- ፩. ምክር ቤቱ ወይም ኮሚቴው በያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል።
- ፪. የምክር ቤቱ ወይም የኮሚቴው አባሎች ከግማሽ በላይ ከተገኙ ስብሰባ ሊካሄድ ይችላል።
- ፫. ምክር ቤቱ ወይም ኮሚቴው ውሳኔ የሚሰጠው በድምፅ ብልጫ ይሆናል፤ ሆኖም ድምፅ እኩል በእኩል ከተከፈለ ሰብሳቢው የደገፈው ወገን ውሳኔ ይጸድቃል።
- ፬. ምክር ቤቱ ወይም ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፲፭. በጀት
የጽ/ቤቱ በጀት በመንግሥት ይመደባል።

፲፮. የጽ/ቤቱ የገቢ ምንጭ
የጽ/ቤቱ የገቢ ምንጮች ከሚከተሉት ይሆናል፡

- ሀ) መንግሥት የሚመደበው በጀት፤

- 3. Head of the Woreda Health
- 4. Head of the Woreda Agricultural Bureau.....”
- 5. Head of the Women's Affairs.....”
- 6. Representative of the Office..Secretary and Member

13. *Powers and Duties of Woreda Population Committee*

The Woreda Population committee shall be accountable to the Woreda Council and shall have the following powers and duties:

- a) to implement policy and directives issued by the Regional Population Council;
- b) to co-ordinate voluntary participation of the community in the implementation of the policy;
- c) to create woreda level registration modality, implement same and ensure its proper execution;
- d) to follow-up and supervise population activities in the Woreda;
- e) to submit periodic reports to the Office;
- f) to perform other duties as may be assigned to it.

14. *Meeting Procedures of the Regional population council or committees*

- 1. The Regional population council or committee shall conduct a meeting at least once in a year; however, that the chairman may call an extra-ordinary meeting whenever necessary.
- 2. The presence of more than half of the Regional Population Council or Committee members shall constitute a quorum.
- 3. A decision of the Regional Population Council or Committee shall require the vote of the majority of members however, incase of a tie, the chairmar shall have a casting vote.
- 4. The Regional Population Council or Committee may issue its own rules of procedure with regard to its meetings.

15. *Budget*
The Budget of the Office shall be allocated by the Government.

16. *Revenue sources of the Office*
The revenue of the Office shall be drawn from the following:

- a) allocated by the Government;

- b) Gargaarsaa fi kenna irraa kan argamu,
- c) Maallaqa burqaawwan biraa irraa argamu.

17. *Galmee fi Herrega Waajjirichaa*

- 1. Waajjirichi galmee fi herrega guutuu fi sirrii ta'e ni qabaata.
- 2. Galmee fi herregni waajjirichaa yoo xinnaate waggaatti al tokko oodiitara ol-aanaa oromiyaatiin ykn kan inni ramaduun ni xiinxalama.

18. *Waa'ee Dirqamaa*

- 1. Dhimma labsii kana keessatti ibsaman hojii irra Oolchuuf qaamni kamiyyuu dirqama ni qabaata.
- 2. Keewwata kana keewwata xiqqaa(1) keessatti kan ibsame jiraatullee, namni karoora maatii akka itti fayyadamu hin dirqamu.

19. *Adaba*

Dhaabni dhimmootni labsii kana keessatti ibsaman hojii irra akka hin oolle gufachiise ykn namni ragaa dhugaa hin taane akka fudhatmu godhe seeraan adabama.

20. *Tumaatoota Ce'umsaa*

Labsiin kun osoo hin ragga'iniin dura hojiiwwan waajjirichaan raawwataman ykn jalqabaman akkaataa labsii kanaan itti fufu.

21. *Angoo Danbii Baasuu*

Dhimmoota labsii kana keessatti ibsaman hojii irra oolchuuf koreen Hojii Raawachiistuu danbii baasuu ni danda'a.

22. *Seera Rawwannaa Hin Qabne*

Seerri ykn qajeelfamni ykn haalli hojii labsii kanaan walfaallesu raawwatiinsa hin qabaatu.

23. *Yeroo Labsiin kun Hojii irra itti Oolu*

Labsiin kun guyyaa Magalata Oromiyaa irratti maxanfamee bayee eegalee hojii irra ni oola.

Finfinnee, Waxabajjii 30 bara 1989

Kumaa Dammaqsa
Pireezidaantii Mootummaa
Naannoo Oromiyaa

- ለ) በእርዳታና በስጦታ ከሚገኙ፤
- ሐ) ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ።

፲፯. የጽ/ቤቱ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ

- 1. ጽ/ቤቱ የተሟላና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዝገብ ይይዛል።
- ፪. የጽ/ቤቱ የሂሳብ መዝገብ ቢያንስ አንድ ጊዜ በክልሉ ዋና አዲተር ወይም እሱ በሚወክለው አዲተር ይመረመራል።

፲፰. ስለግዴታ

- 1. ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ የተገለጹትን ጉዳዮች በሥራ ላይ የማዋል ግዴታ አለበት።
- ፪. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩) የተገለጸው ቢኖርም ማንኛውም ግለሰብ የቤተሰብ ምጣኔ እንዲጠቀም አይገደድም።

፲፱. ቅጣት

በዚህ አዋጅ ውስጥ የተጠቀሰው ጉዳይ በሥራ ላይ እንዳይውል ያስናከለ ድርጅት ወይም የተሳሳተ መረጃ እውነት አስመስሎ ተቀባይነት እንዲኖረው ያደረገ ማንኛውም ሰው በሕግ ይቀጣል።

፳. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

ይህ አዋጅ ከመጽደቁ በፊት በጽ/ቤቱ የተከናወኑ ወይም በመከናወን ላይ ያሉ ሥራዎች በዚህ አዋጅ መሠረት ይቀጥላሉ።

፳፩. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተጠቀሱትን ጉዳዮች በሥራ ላይ ለማዋል ደንብ ማውጣት ይችላል።

፳፪. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም መመሪያ ወይም የአሠራር ሁኔታ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፳፫. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በመገለጥ አሮሚያ ታትሞ ከወጣ በት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ፊንፊኔ ሰኔ 30 ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም.

ከ-ማ ደመቅሣ
የአሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዚዳንት

- b) Assistances and gifts provided; and
- c) Revenue obtained from other sources

17. *Books of accounts*

- 1. The Office shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2. The books of accounts of the Office shall be audited annually by the Auditor General of the Regional State or his representative.

18. *Obligations*

- 1. Any person shall be obliged to implement matters provided for in this Proclamation.
- 2. Notwithstanding the provisions of Sub-article (1) of this Article, no person may be compelled to use family planning.

19. *Penalty*

Any person who obstructs the implementation of this Proclamation or gives false information regarding any matter provided for in this Proclamation shall be punishable in accordance with the relevant law.

20. *Transitory Provisions*

Activities executed or commenced prior to the coming into force of this Proclamation shall be carried out in accordance with this Proclamation.

21. *Power to Issue Regulations*

The Executive Committee may issue regulations for the proper implementation of this Proclamation.

22. *Inapplicable Laws*

Any law, directive or practice which is inconsistent with the provisions of this Proclamation shall not apply with respect to matters provided for in this Proclamation.

23. *Effective Date*

This Proclamation shall come into force on the date of its publication in the Megeleta Oromia.

Done at Finfine, July 7, 1997

Kuma Demeksa
President of the Oromia
Regional State